

አሁን ምን እንደሚያስፈራኝ ታውቃለችሁ?

ይነጋል በላቸው

ሰሞኑን ተመለስህ ባትሁ አይደል? ይቅርታ፤ “መቼስ ማልጎደኔ” ይላሉ “እንታይም ትገብሮ” ይሉ የነበሩትን የቀድሞ ጌቶቹን የተኩት አዲሶቹ ጌቶቹ። የሀገራችን ሁኔታ እኮ ዕረፍት አልሰጥ አለ። ማን እንደሚያስቀናኝ ልንገርህ? “አንገሌ ታረዱ፤ አንትና አምትባል የእነአንቶኔ ከተማ ከነሕዝቧ እንደሲኦል ነደደች፤ አዲስ አበባ በኦነግ ሸኔ ተከበበች፤ አቢይና ሸመልስ አሥር ሚሊዮን ቆንጫራና አምስት ሚሊዮን ሰናይፐር በድብቅ አሰገቡ...” ስትለው “ምን ይጠበስ (ልህ)?” ለማለት በፈረንጅኛው ጭምር “So what?” በማለት ሀገር ብትጠበስ ብትገነተር የማይሞቅ የማይበርዳቸው ገልቱዎች ናቸው። ታደለው ግን።

ዛሬ ቀዳም ሥዖር የምንለው የትንሣኤ ዋዜማ ነው። የም ልንፈታ ከ12 ያነሱ ሰዓታት ቀርተዋል። ግን ዕድሜ ለዳግማዊ ወያኔ/ኢህአዴግ አያ ብል (ጽ) ግና በምን እንደምንፈታ እግዜር ይወቅ - “ሰም አይገዛም” የሚሉት አባባል እንዴት ትክክል ነው እባክህን! ሀገር አውዳሚ ሁሉ አየተነሳ “ብልጽግና በሉኝ” ሲል ቅንጣት “አይሸምመውም” - “ሀፍረት አይሰማውም” ለማለት ነው በልጆቹ አገላለጽ። ለነገሩ እንዴት የመሰለው ቆንቋና “ቸሩ” ሲባል እኮ ነው ነገር የተበላሸው። ምጥምጥ የመሰለችዋ ፋንጋ ባሪያም አልማዝ ወይም ዓለምፀሐይ ተብላ ስትጠራ አታፍርም። ወይ የሰም ነገር! ... ።

ከደቂቃዎች በፊት ከገበያ መምጣቴ ነው። አሁን በዚች ደቂቃ ደግሞ የቅርጫ በሬ ሊገዙ የሄዱ ጓደኞቹ ለሰምንት ሆነን እያንዳንዳችን ያዋጣነው ብር 4000 (ድምሩ 32000 ብር መሰለኝ!) አልበቃ ብሏቸው ሳይገዙ መመለሳቸውን በሰልክ አረዱኝ። የዛሬ 25 ዓመት የአህዲድ ፈጣሪ በሆነው የሕወሐት ዘመን መንግሥት 32 በሬ የሚገዛ ብር አሁን አንድ በሬም መግዛት አልቻለም። አቢይ የማፈሪያ አካል አልፈጠረበትም እንጂ ማፈር ያለበት አሁን ነበር።

የዘንድሮው በዓል የመንግሥትን አለመኖር ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ገበያን ሃይ የሚል የመንግሥት አካል አንድም የለም። በኪነ ጥበቡ ውለን አናድራለን። የዓመት በዓሉ ገበያ አይነሳ። ቃኝተህ ባደህን መመለስ ነው።

ዶሮ ገበያ ውስጥ ከ400 እስከ 1000 ብር ነው - እኔ በአላሙዲን መደብር 350 ብር ሂሳብ ገዛሁ፤ ወረፋውን ግን አትጠይቀኝ። ጫጩት ይዞ “ሰንት ነው?” ስትለው በኩራት “600” ይልሃል። ታፍራለህ። የሕዝቡ የገንዘብ ዕውቀት እየተመነደገ የሰውነትና የአስተሳሰብ ደረጃ ግን በብርሃን ፍጥነት ቁልቁል እየተሸቀነጠረ ነው። አንዱን የሰፈር ዳርፎ “ሰለሚጠቅመኝ እባክህን አንዴ በጥሬ እንድትመታኝ ሰንት ልክፈልህ?” ብትለው “ከ500 ብር በታች አያዋጣኝም!” እንደሚልህ አትጠራጠር። “አራት መቶ ልክፈልህ” ብትለው እንኳን፤ ነጋዴዎቹ ሲሉ ሰምቶ “በርሱስ እኔም ከቦታው አለመጣሁትም፤ ገብርኤልን በ485 ነው ከመኪና ያወረድኩት፤ በዚያ ላይ ለሽቃይ የከፈልኩትን አስበው ...” ሊልህ ይችላል - ጥሬውን።

የዕቃውን ዋጋ ዘርዘሬ አልጨርሰልሁም። አንዲት ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስላለችብኝ እኔማ ተንገላታሁልህ ወንድማለም። አሁን ለታ የሁለት ዓመት ሕጻን ጠል አድርጎ ተሸክሟት የሚሄድ ብጥሌ ኬሻ ከሰል “350 ብር ገዛሁ” ብትለኝ ክብርት ባለቤቴ ወ/ሮ መሸኛሸወርቅ ለአንድ ሳምንት ቡና ማፍያ ለማትሆን ያ ሁሉ ገንዘብ መውጣቴ ደሜን አንተከተከው። ለአንድ ኪሎ ድቃዬ የበዛበት ገብስ ቆሎ ደግሞ 100 ብር! ይቺ ፅዋ ወጣች በለኛ! በእርሻው ላይ እንዳለ ከሩቅ ተጣርተው የእናታቸውን ሞት ያረዱት አንዱ ባለገር “የሆነሰ ሆነና ከፈኑን ማነው የሚገዛው?” ብሎ ሲጠይቃቸው ወንድሞቹም መልሰው “ያው ባንተው ነዋ!” ሲሉት “ከረመች በለኛ” እንዳለው አረም ላይ የነበረ ገበሬ መሆኔ ነው እኔም።

ወዳስፈራኝ ነገር ልሂድ ይልቁንስ። የሚያስፈራኝ ትልቁ ነገር የገንዘብ ዋጋ መጋሸብ የመንግሥትን አቅም በቀጥታ የሚጠቁም ነው። መንግሥት ነኝ የሚል አካል ፖለቲካውን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚውንም በአግባቡ መቆጣጠር አለበት። ኢኮኖሚው የሕዝብ ሕይወት መሠረት ነው። አሁን ያለው የአቢይ

መንግሥት ግን ከአራት ኪሎ ቤተ መንግሥት ውጪ ሌላው ነገር ሁሉ ከእጁ የወጣ ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር ውለን የምናድረው ከፍ ሲል እንዳልኩት በኪነ ጥበቡ እንጂ በመንግሥት ጥበቃ እንዳልሆነ ሰሞነኛ ሀገራዊ ጉዳዮች በተለይ አፍ አውጥተው እየተናገሩ ናቸው። ዝናሽ ታያቸው ገበያ የምትወጣ አይመስለኝም፤ ስለዚህም አቢይ በተዛዋሪም ቢሆን ገበያውን የማወቅ ዕድል ላይኖረው ነው። ማወቅ ግን ነበረበት፤ ምክንያቱም እየገዛ ያለው ካለ እህል ውኃ የማይኖሩ ምድራዊ ፍጡራንን እንጂ መብላትና መጠጣት ሳያስፈልጋቸው በፀጋ የሚኖሩ የገነት መንፈሳዊያንን አይደለምና። ሰውዬው የዳይሜንሽን ፊስቶላ ሳይገጥመው አልቀረም።

Creatures that live in the third dimension, i.e planet Earth, need to get food and water in order to survive, unlike other beings out of this dimension. Abiy is not a spirit, though he may eventually claim to be so and neither is he a god or God. መንታለውና ተቅበዝባዥ አቢቹ ሥልጣኑ ላይ ውሎ ማደሩን እንጂ፣ ያቹን የሚቃዥባትን ኦሮሙማ በባሌም በቦሌም ማሳካቱን እንጂ ስለተጨባጩ ዓለም - ስለወቅቱ ሀገራዊ ሁኔታ የሚያስብበት ጊዜም ሆነ ፍላጎት የለውም። ይህ ህመም በመሆኑ ህክምና ያሻዋል።

ጀርመን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ስትወድቅ ደች ማርኳም ኦብሮ ተዘረረና ወጣቶች ቤታቸውን የሚያሳምሩት ቱባ ቱባ የገንዘብ ፍቶቻቸውን ግድግዳ ላይ በመለጠፍ ነበር። የዚያድባሬ ሶማሊያ ከመውደቋ በፊት ሽልንን ነው ቀድሞ የተፈጠፈጠው። ዚምባብዌ በኢኮኖሚ ስትንደባለል አንድ ኪሎ አፕል ለመግዛት በሚሊዮን የሚቆጠር የዚምባብዌ ዶላር በሻንጣ ወይ በኮሮጆ ይዞ መሄድ ያስፈልግ ነበር። በጥቅሉ የመንግሥትን መውደቅ ቀድሞ ወይም ተከትሎ አሊያም ጎን ለጎን የሚመጣው የገንዘብ መውደቅ መሆኑን ልብ ልንል ይገባል። የኛስ ዕዳው ገብስ ነው። ባንበለስ? ቱ! አንድ ቀን ባይበለ ይሞታል? መንግሥት ተብዬው ግን ወየለት! የኑሮ ውድነት ለመንግሥት ውድቀት መጥፎ ምልክ ነው። ዕንቁላል 7 ብር፣ ቅቤ 600 ብር፣ ዘይት 120 ብር፣ ... ምን አለፋህ ... በስሙኒ ደሞዝ የሸህ ብር ኑሮ እንደንኖር ነው እየተገደደን ያለነው። ያለው ግን እንደቀልድ ነው የሚመዘርጠው። ሌባውና ሙሰኛው፣ ስንጥቅ አትራፊ ነጋዴውና ትላልቅ ደሞዝተኛውማ ...አረ ተወኝ ወንድሜ። ማለፉ አይቀርም ያኔ አናወራዋለን - ከማዕበሉ ከተረፍን አይደል ለዚያውስ? እየመጣ ያለው ጦርነትና ርሀብ "ምነው በናቴ ማሕጸን ውስጥ ውኃ ባደረግኸኝ" የሚያስብል ነው። ይህ አደጋ ግን ለብዙዎች ሊታይ አልቻለም፤ ሕዝቡ ምን ዓይነት ረቂቅ መነፅር አድርጎ ይሆን?

ዋናውና ትልቁ የሚያስፈራኝ ነገር ደሞ "ገንዘብ ተይዘስ የሚገዛው ነገር ከጠፋ ወዴት ይደረሳል?" የሚለው ነው። አዎ፣ እነዚህ አቢይና ሸመልስ የሚባሉ የታችኛው መንግሥት (The Netherworld) ባልደረቦች የገደሉትን ገድለው ቀሪውን አምራች የማሳበረሰብ ክፍል እያፈናቀሉ በገዛ ሀገሩ ስደተኛና በመጠለያ ኗሪ ስለደረጉት አህልና ሌሎች የምግብ ሸቀጦች በገበያው እንደዳሮው ሊኖሩ አይችሉም። ዕጥረት አለ አሁንም። የአቅርቦት ዕጥረትና ድንቁርና ሲደመሩ የኑሮ ውድነቱ ወገብ ሰባሪ ይሆናል። ስለዚህ ብር የሌለን ሰዎች እንቅርና መቶ ሸህ ብርም ይዘህ አንድም ኩንታል ጤፍ ልትገዛ የማትችል ከሆነ ብርና የመጸዳጃ ወረቀት በዋጋ ተስተካክሎ ማለት ነው። ያኔ ብርና ዶላር በትራንታ ኳትሮ ከነሬሞርኬው (ተሳቢው) ጭነህ "የዳቦ ያለህ!" ብትል ለታገኝ ትችላለህ - የሚበላውን ዳቦ ነው የምልህ አንተ ደ'ሞ።

ይሄውልህ "ውኃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው" ሲሉ ሰምተሃል አይደል? አዎ፣ በኔም መጣጥፍ ውስጥ ባንተም ሕይወት ውስጥ - ልብ እያልነው ልብ ሳንለውም እየተቀላለድን እዚህ ደረሰን፤ ግን ግን አቢይና ሸመልስ ከላያችን የሚነሱበት መለኮታዊና ሰብአዊ ጥምረት ካልተፈጠረ በተለይ አገር ውስጥ ያለን ዜጎች ተያይዘን ማለቃችን ነው።